

የአቢይዝም ቫይረስ ያላጠቃው የታደለ ነው!

ግርማ በላይ

ዓለማችን ቫይረስ በቫይረስ ከሆነች ሰነባበተች። የቅርብ ዓመታት ቫይረሶች ግን ኤች አይ ቪን ጨምሮ እጅግ አደገኞችና መድሐኒት ያልተገኘላቸው ናቸው። ከነዚህ የሌላቸው የሰው ልጅ ጠላቶች ጎን ለጎን የመጣብን ሌላው አደገኛ ቫይረስ ደግሞ በግለሰቦች የማምለክ ሳይገድል የማይተው ቫይረስ ነው። ይህን ቫይረስ መቋቋም የሚችል በርግጥም ትክክለኛና ዕድለኛ የሆነ ሰው ነው። ከዚህ ዓይነቱ ቫይረስ መጠቃት በኋላ ለመዳን እያገገም የሚገኝ አንድ ብርቱ ሰው አውቃለሁ - “ታማኝ በየነ” ነው በሉና ደግሞ ምሥጢሬን ዘክዝኩት።

አቢይዝም የሚባል ቫይረስ ከሲያል የመለስ ዜናዊ ቤተ መከራ አምልጦ በሀገራችን መሰራጨት ከጀመረ በዛሬዋ ዕለት እነሆ ድፍን ሦስት ዓመት ከ24 ቀናት ሆነው - ያ የተረገመ መለስ ሞቶም አልተወገም ማለት እኩ ነው እናንተዬ። እናም ቫይረሱም መበከሉን “ፒፕሉ”ም መበከሉን እንደጉድ ተያይዘውታል (በሁለተኛው መበከል ላይ ያለችው “በ” ትጥብቅ)። አንዳንድ ቫይረሶችን በአንዳንድ ነገሮች መከላከል ይቻላል። አንዳንድ ቫይረሶችን ግን በምንም ነገር መከላከል አይቻልም ወይም እጅጉን አስቸጋሪ ነው። የአቢይዝም ቫይረስ እኛን ለመቅጣት ከጥልቁ ባሕር የተላከ ይመስላል። ቫይረሱ ባልተለመደ ሁኔታ መልክ ቀና በመሆኑ በተለይ ብዙ ሴቶች የተከበረ ምራቃቸውን ለትዝብት እስኪዳርጉ ድረስ አገጫቸው ላይ እያዘረበረቡ እንደሚገፋፈቁ አንዳንድ የሚዲያ አውታሮች በማጋለጥ ላይ ይገኛሉ - በተለይ ደግሞ መረጃ ቴቪ ላይ የሚተላለፈው *ጎጭ ነጫን ከዘመዴ ጋር* የተባለው ዋናው መሆኑ ተደርሶበታል። ተጠቂዎችን እስኪ በጥቂቱ እንቃኝ።

1. ከሚዲያዎች እንጀምር - ኢካድፍ የተባለው በፊት የግንቦት ሰባት አሁን የኢዜማ ድረ ገጽ በዚህ ርዕስና በዚህ ቀን በለጠፈው ጽሑፍ እንደጅብራ ከተገተረ መንፈቀ ዓመት ሆነው - “የሀውሐት ጉዳይ — የተገኘው ድል፤ ትልቅ ድል ነው፤ ሆኖም አንዝናና፤ አንዝናጋ ! *ecadforum November 29, 2020 ጠማርች እና አስተያየቶች*”። ጓደኛው የኢሳት ድረ ገጽም “ግንቦት 20 ከትግራይ ክልል በቀር በሌሎች አካባቢዎች ሳይከበር ቀረ (2020 07-2020 20/2011) - ግንቦት 20 ከትግራይ ክልል በቀር በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች አለመከበሩ ታወቀ።” የሚለውን የመጨረሻ ዜናውን ከለጠፈ በኋላ እንደተርኪስ ባቡር ከተገተረ ሁለት ዓመት ሊሆነው አንድ ወር ከሁለት ቀናት ብቻ ቀርቶታል - የሚገርም የአቢይ ባርነት ነው፤ በሕዝብና በሀገር ነፃነት ስም የተደረገው ያ ሁሉ የቀን ከሌት ቱሪናፋና መቅመድመድ ለአንድ ልዝብ ሰይጣን ሲባል ነበር ማለት ነው - አዲሱ ሀገር! አዲሱ ሕዝብ! ኢትዮጵያና መሰል የቀድሞ የወያኔ የሙሉ ጊዜና የትርፍ ሰዓት ተቃዋሚዎችም በስማም እንደተባለበት ሰይጣን ፈዘውና ደንግዘው ባሉበት ቆመዋል። አንዳንዶች ደግሞ ከበፊትም በበለጠ ቅልጥፍና ሥራቸውን ቀጥለዋል። ከነዚህም በፊደል ተራ ቅደም ተከተል መሠረት ኢትዮጵያውያን፤ ኢትዮኢክስፕሎረር፤ ኢትዮላየን፤ ዘሀበሻና ማለዳታይምስ የሚጠቀሱ ናቸው። “ስንቱን አየን!” አለች አሉ በላቅያ። (በላቅያ በራዎዎች የሴቶች ጨሳጨስ መሞቂያ ምድጃ ናት።)

2. በግለሰብ ደረጃ ካየን ሁኔታው ይዘንናል። ቀድሞ እንደፈረንሣይ ሸቱ አልባብ አልባብ ይሉ የነበሩ ግሩም ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ዛሬ ነገሩ “ሲያልቅ አያምር” እንዲሉ ሆነና እንደገና ዕንቁላል ከሩቁ የሚቆንሱ ለእግዜር ይማራችሁ እንኳን የማይመቹ ሆነዋል። ከነዚህም መካከል የተወሰኑትን በስም መጥራት ለወደፊቱ እንደሸንበቆ ወጥተው እንደሙቀጫ እንዳይንከባለሉ ጥቂቶችን በማስተማር ረገድ አቅጣጫ ያስቀምጣልና መጥፎ አይደለም። አካሄዳችን ሁሉ እያስጠላ በመምጣቱ ይህን ማስታወሻ በግልጽና በድፍረት የምጽፍበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነው ያለ። (የወያኔን አማርኛ መኮረጃን ሳትረዳልኝ ከቀራችሁ መቼስ በከንቱ ለፋሁ ማለት ነው።)

- 2.1 አለማየሁ ገረማርያም (“ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆነ” ያሰባለን በአፍ ጂዶ ጉድ የሆነ የወያኔ ዘመን የነጻነት ተጋዳሪ)
- 2.2 ሲሳይ አኔና (ከንቱ ውዳሄ ያበላሸው፣ ምናልባትም ተደብቆ የነበረ የዘረኝነት ውርዴ እንደኩፍኝ ያገረሸበት ምሥኪን)
- 2.3 ብርቱካን ሚዴቅሣ (ምናልባት የ“ትንሽ ሥጋ እንደመርፌ ትወጋ” እና በእጅ አጨባበጥ የንክኪ ማፍዘዣ የተመረዘች ምሥኪን)
- 2.4 ዝንታለም ዳቆን ዳንኤል ከስረት (በንክኪ በሚተላለፍ ማፍዘዣ ቅብዓ-ሣጥናኤል መርገመ ነፍስ ወሥጋ የተነደፈ)
- 2.5 ብርሃኑ ነጋ (በፀረ አማራነት የጋራ አቋም ተማርኮ የአቢይዝምን ቫይረስ አብሮ የፈጠረና ለሚለው ሳይሆን ለሚመኘው የሥልጣን አምሮት ለመሞት የቆረጠ፣ ለንግግሩና ለተግባሩ ኅብረትና ሥምረት እንደቫይረስ ልጁ ግድ የማይሰጠው)
- 2.6 ዮናስ ዘውዴ (በአፍ ጂዶ የተመታ ታዳጊ ቫይረስ፣ በሥልጣን ተስፋ በለደለደ ሞራል ከእውነታው ያፈነገጠ ምሥኪን)
- 2.7 ምሕረት ደበበ (በአፍ ጂዶ የተመታና የአሁኑን ሁኔታ የማላውቅለት)
- 2.8 ግዛው ለገሠ (በአፍ ጂዶ የተመታና አሁንም በቫይረሱ ፍቅር የሚንገላታ ምሥኪን የቤተ መንግሥት ተወዛዋዥ)
- 2.9 መሣይ መኮንን (በአፍ ጂዶ የተመታና ከበሽታው ለማገም በመፍገምም ላይ ያለ - እመብርሃን ትንብኘው!)
- 2.10 አገኘሁ ተሻገርና አብዛኛው የቤድኑ ብአዴን አመራር አባላት (የይሁዳን የክርስቶስ ሽያጭ የ30 አላድ የብር ምንዛሬ የቀመሱና ቫይረሱ በመሀከላቸው ገብቶ አዘመኑን የጣለባቸው የሀገር ሽክግኞች፤ በመጨረሻም የመዘበሩትን ሳይበሉ ጨርቃቸውን ጥለው የሚያብዱ ወይም አማራን ለማጥፋት ባደረጉት ወያኔያዊና አህዲድ/አነጋዊ ትብብራቸው በጉጉት በምንጠብቀው የነፃነት ሠራዊት በሰፈሩት ቁና የሚሰፈሩላቸው። (በነገራችን ላይ እግዚአብሔርም በአነጋገር ድፍረቱ ይቅር ይበላኝና አገኘሁ ተሻገር ልክ እንደ ደብረፅዮን ገረሚካኤል ዘገምተኛ ነው፤ የፊት ገጽታውንና ሲናገር የሚያሳየውን የተለዩ እንቅስቃሴ እየና እናንተም ፍረዱ። (ወልጄ እንደሁ ጨርሻለሁ) አፈሩን ገለባ ያድርግላትና “የውጪው የውስጡን ይናገራል” ይል ነበር አንዱ አጎቱ።)